

ከትራፊኮች ተራ አስከባሪዎች ይሻላሉ !!!!!

ከሂሩተ ሚኪኤል

ባህር ዳር 10-10-17

ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ አዲስ ተነሳሽነትን እና አዲስ የሥራ መንፈስን ይፈጥራል። መቸም ቢሆን አዲሱ አመት ከተጠቃለለው ትምህርት መቅሰሙ አይቀርም። ይህም በራሱ ለመሻሻል ዕድል ይሰጣል ነገር ግን ቅን ልቦናን ይጠይቃል።

ባህር ዳር ከተማ በሰላም ውላ በሰላም እያደረገች ነው። ባለፈው ጽሁፌ ባጃጆች ያለ ስምረት መጓዝ ፤ ስው ሳያሳፍሩ መብረር ፤ ተሳፋሪን ያለማክበርና ማንገላታት የመሳሰሉ ጉድለቶችን እንደሚያሳዩ ጠቁሜ ነበር። መቸም አንተ ምነው ከባጃጆች ትክሻ አትወርድም ትሉ ይሆናል ። እንዴት ሆኖ ከማህበራዊ መደቤ ልውረድ ?

ለማንኛውም የባጃጆችን እንቅስቃሴ ለማስተካከል የተደረገው ጥረት እስየው የሚያስብል ነው። ሆኖም አሁንም ተሳፋሪ ሳይጭኑ ባይቸውን የሚሯሯጡ ባጃጆች አልፎ አልፎ ይስተዋላሉ። ይሁንና ሆኔታውን ለማስተካከል የተራ አስከባሪዎች ጥረት የሚደነቅ ነው። ባገኙት አጋጣሚ ተሳፋሪ ሳይጉላላ እንዲሳፈር ሲባትሉ ይስተዋላሉ ።

እንዲያውም አንዳንድ ተሳፋሪዎች ከትራፊኮች ተራ አስከባሪዎቹ ተሻሉ እያሉ ነው። በዚህ አባባል ግጥም አድርጌ እስማማለሁ ። በባህር ዳር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሉካንዳ ቤቶች እጅግ ተስፋፍተዋል ። ይህ ጥሩ ነገር ነው ። ኮንሳምሽን ከጨመረ -ኢንቨስትምነት ይጨምራልና ። የሚገርመው ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት በሚስተዋልበት ቅዳሜ ጥዋት ሉካንዳ ቤቶች በትራፍክ ተጠበው ይስተዋላሉ ። በባህር ዳር አደባባዮች መኪና ተጨናንቆ ይታመሳል ። አካባቢው በጥሩንባ ይቀወጣል። ትራፊኮች የትራፊክ ደንብ ልብስ ለብሰው እያለ ዝምታቸው ግን ትዝብት ውስጥ ጥሏቸዋል ሆኔታውን ለማስተካከል ምንም ጥረት ሲያደርጉ ስለማይስተዋል ። ልክ እንደትራፊኮቹ ሁሉ የመንገድ ትራንስፖርት ስራተኞችም ያው ናቸው። እናም ስራውን ጠቅልለው ተራ አስከባሪዎቹ ቢይዙት ባዩ በዝታል።

በሌላ በኩል ከፓፕራስ - ቅዱስ/ጊዮርጊስ አደባባይ ድረስ የነበረው የመንገድ ላይ ንግድ ረግቦ ነበር። ሰውም እንደሌሎች መንቀሳቀስ ጀምሮ ነበር። ሁለት ወር ሳይሞላው አሁን አሁን ህገ -ወጥ ንግዱ አገርሸቶታል። እንዲያውም ከተማ አስተዳደሩ ጊዜያዊ ማስታገሻ እንጅ ዘላቂ መፍትሄ የሚባል አለመደበትም እስከ መባል ተደርሶል። የተዘረጉ ሸቀጦችን ረግጦ ላለማለፍ ተሳቆ አንድ ሰው ሌላኛውን ገፍትሮ ማለፉ እየተለመደ ነው። ባህር ዳር ጭርቃጨርቅ ፋብሪካ አካባቢ አዳዲስ ሸዶች ተገንብተው ያለ ስራ ቁጭ ብለዋል። እና እነዚህ ወጣቶች በሸድ መስራት አይፈልጉም እንዴ? እሳት ከማጥፋት ያለፈ ለዘላቂ ልማት ታስቦ ይሰራ ባይ ነኝ።

ባህር ዳር ማንኛውን ልጅ ውሃ ጠማት !! ማንኛውን የሚለው የአበው ብሂል ተጠናውቷት ፤ውሀ ጥሙስ መች ለቀቃት አቦ !! ጣና ዳር ቁጭ ብለን ። ስለ ዓባይ ስናንጎራጉርና ስናቅራራ ለሌላ የምንተርፍ ነው የሚመስለው ። በ1992 ግንባታቸው የተጠናቀቀው የአረቄ ምንጭ የመጠጥ ውሀ ፕሮጀክት በወቅቱ የከተማዋ ህዝብ ቁጥር ደርሶበት ለነበረው 250ሺ ህዝብ ነበር። ከተማዋ በ10 ዓመት እጥፍ እንደምታደግ መረጃውን ለሚዲያ ይፋ ያደረገው ደግሞ በዩኤን ዲፒ ፕሮጀክቶች የባህር ዳር ከንቲባ አማካሪ ናቸው። ታዲያ ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ ያለውን ግዜ ስንቆጥረው 20ዓመት ሊሞላው ሁለት አመት ነው የቀረው። በዚህ ሲሰላ የከተማዋ ነዋሪም ቁጥሩ በእጅጉ እየጨመረ መሆኑ በማያሻማ መንገድ በጣም ግልጽ ነው። እናም ባሉት የንፁህ ውሀ ፕሮጀክቶች ላይ ምንም ማሻሻያ ባለመደረጉ አሁን አሁን በተለይ የቀበሌ 14 ነዋሪዎች በሳምንት አንዴ ውሃ አያገኙም ። ይህም በይፋ በሚድያዎች ተገልጿል።

ታዲያ ከተማ አስተዳደሩ ምን እያለ ነው ? ሌላው ቀርቶ ነዋሪዎቹ በአማራ ቴሌቪዥንና እና በኤፍ ኤም ባህር ዳር ድምፃችንን አሰምተን ይቁረጥልን እያሉ ነው። ጥማቸውን አልቆረጠላቸውም እንጂ። አገልግሎት አቅራቢው የባህር ዳር የመጠጥ ውሀ አገልግሎት ፅ/ቤት ደግሞ ከአቅጫ በላይ ነው ብሏል ። እና ምን ተሻለ ጎበዝ ወይስ መፍትሄ የሌለው ችግር ሊሆን ነው??

በሌላ በኩል ለንጹህ መጠጥ ውሃው መጥፋት ምክንያት በተባራሪ የሚሰማው የውሀ ዕጥረት ሳይሆን በውኃ ጉድጓዱ ውስጥ ጎርፍ ገባበት የሚል ነው። በእርግጥ ይህ ከዋና ባለድርሻ አካላት አመራሮች አልተሰማም ። እንዴት ለጎርፍ ተጋለጠ? በቅርብስ አልነበር አገልግሎት መስጠት የጀመረው? እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ቀድመው

ለምን ታሳቢ አልተደረጉም? ለምንስ ሌላ አማራጭ አልተፈለገም የሚሉና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች የሚያስነሳ ስለሆነ ምላሽም የሚያስፈልገው በመሆኑ በጥልቅ ተሀድሶው ጽ/ቤቱ ቶሎ ተፈትሾ አስቸኳይ መፍትሄ ሊቀመጥለት ይገባል።

ከኮብል ስቶን አኳያ አሁንም የተሰሩ መልካም ስራዎች እንዳሉ ሁሉ ባለፈው እንደገለጽኩት ክረምት ላይ ሰው መግቢያ መውጫ እስኪያጣ ድረስ የተቆፈሩት አሁንም እንዳሉ ናቸው። በሌላ በኩል ኮብል ስቶን ማንጠፍ ተጀምሮባቸው እያለ የቆሙ፣ ጠጠርና ኮብል ስቶን ተደፍቶባቸው የተዘጉ መንገዶች ደግሞ ብዙ ናቸውና ማነው ባለቤቱ እየተባለ ስለሆነ የማስተካከያ ስራ መሰራት አለበት።

የግል ኮንትራክቶች የያዟቸው መንገዶች ዝቅ ባለ ዋጋ በመግባታቸው እንዲሁም በመንግስት አካላት የሚሰሩት ደግሞ ስራውን በማቆማቸው ለመንዛዛቱ ምክንያት ናቸው እየተባለ በመሆኑ እንዲያው አዲሱን ዓመት በመልካም አፈጻጸም ብንጀምረው የሚያስመሰግን እንጅ ፊት የሚያዟዙር ስላልሆነ የሚመለከተው አካል ሁሉ የየራሱን የማስተካከያ ስራና እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል።

ከመብራት አንጻር የፖል ተከላው ተጧጧፏል ፖሎች ግን የመብራት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም ። እናም እንደመብራት ኃይል ፖል ቁሞ ያስቀርህ የሚል እርግጥን በሰው ላይ እንዳይደርስ ከተቻለ ሁሉም አለያም አብዛኛዎቹ መንገዶች መብራት እንዲኖራቸው ቢሰራ መልካም ነው ባይ ነኝ።

ባህርዳር ከተማ ከምትታወቅበት አንዱ መልካም ነገሩ ፅዳቷ ነበር ። ሆኖም አሁን አሁን መጥፎ ሽታዎች በየቦታው ብክለት እያስከተለ ሲሆን በተለይ ወደ አዉሮፕላን ማረፊያ ሲኪድ ግራና ቀኝ መንገድ ላይ ያለው መጥፎ ሽታ በጣሙን አሳሳቢ ስለሆነ አስቸኳይ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል።

አመሰግናለሁ ብዘገይም መልካም አዲስ አመት